

ቴንጊና ለሞቹ

Tingi and the Cows

 Ingrid Schechter

 Ingrid Schechter


 Dawit Girma

 Amharic / English

 Level 2

(imageless edition)






ቲንጊ ከአያቱ ጋር ይኖራል።

...

Tingi lived with his grandmother.



ከላዎቹ በስተጀርባ ከአያቱ ጋር ነበር።

...


He used to look after the cows with her.



አንድ ቀን ወታደሮች መጡ።

...


One day the soldiers came.



ላሞቹን ወሰዷቸው።

...


They took the cows away.



ቲንጊና አያቱ ርጠው ተደበቁ።

...


Tingi and his grandmother ran away and hid.



እስከማታ ድረስ በቁጥቋጦ ውስጥ ተደበቁ።

...


They hid in the bush until night.



ከዚያ ወታደሮቹ መመለስ ጀመሩ።

...


Then the soldiers came back.



እያቱ ቲንጊን ቅጠል ውስጥ ደበቀችው።

...


Grandmother hid Tingi under the leaves.



ከወታደሮቹ አንዱ ቲንጊን ከተደበቀበት
ረገጠው። ግን እሱ ዝም አለ።

...


One of the soldiers put his foot
right on him, but he kept quiet.



ሲረጋጋ ቲንጊና አያቱ ወጡ።

...


When it was safe, Tingi and his grandmother came out.



ከዚያም በጸጥታ ወደቤታቸው አዘገሙ።

...

They crept home very quietly.



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

ቴንጊና ለሞቹ

Tingi and the Cows

Written by: Ingrid Schechter

Illustrated by: Ingrid Schechter

Translated by: (am) Dawit Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).